

ደክተር አብይ አህመድ፣ አመጣሁላችሁ የሚሉን ብልፅግና ፓርቲ፣ለኢትዮጵያ ህዝብ የኮባ ቅጠል እንዳይሆንበት። እንደሚታወቀው ብዙ ሰዎች የኮባ ቅጠልን የአደንዛዥ ዕፅ መጠቅለያ አድርገው ይጠቀሙበታል።

በሀገራችንም ብዙዎች ለጫት ማሰሪያ ወይም መጠቅለሊያ ያደርጉታል።የተፈለገው ለሽፋን እንጅ ሌላ ሚስጥር ያለው አይመስለኝም። የወቅቱ ጌታው አብይ አህመድም፣ኢህአዴግን በብልፅግና፣አብዬታዊ ድምክራሲን በመደመር፣ከሸኖና ጠቅልሎ በውህደት ስም ከበሮ ድብደባው ቢንርም፣ለኢትዮጵያ ህዝብ ጠብ የሚልለት ነገር አይኖርም። በውህደት ስም የሰጠን እርካባቸውን ለማጥበቅ የታሰበ መሆኑን ሩጫቸውም ንግግራቸውም እያሳበቀባቸው እንደሆነ በግልፅ እያዩን ነው።

በምርጫ ህጉ መሰረት ፓርቲዎች ተዋህዱ የሚባለው፣ለውህደት የተስማሙት ድርጅቶች፣ የተስማሙበት የጋራ ፕሮግራም፣ በስምምነት ያዘጋጁት ህገ ደንብ፣የስምምነታቸው ዝርዝር ፅሁፍ፣የያንዳንዱ ድርጅት አባልና ጠቅላላ ጉባኤ፣ ድርጅታቸው ከስም፣አድስ ውህደት እንድደረግ መስማማታቸውን የሚያሳይ ቃለ ጉባኤ በማቅረብና፣ ሌሎችን የምርጫ ድንጋጌዎች አሞልቶ ሲገኝ፣ የመጀመሪያ መጠሪያቸውና ፈቃዳቸው ከተሰረዘ በህዋላ፣ በአድሱ ስም ውህደቱ ይፀድቃል፣ እውቅና ይሰጣል።

ነገር ግን አሁን እያዩን ያለነው፣የፖርቲዎቹ መሰረት የሆኑት አባላቶቹ፣ በድርጅታቸው ህልውና ላይ ቀድመው ሳይዎደዩ ውሳኔ ሳይሰጡ፣ የላይኛው ጥቂት አካል ብቻ ለውህደት ላቡን ሲጠምቅ መታየቱ፣ አሁንም ኢህአዴግ ፣የስም ለውጥ እንጅ፣ አሰራሩ ከላይ ወደ ታች የሚወርድ ከአብዮታዊ ድምክራሲ አሰራር እዝ ፣ እንደማይላቀቁ ግልፅ ማሳያ ነው።ዛሬ ጥቂት እላይ ያሉ ውህደት አደረግን እያሉ ቢዘምሩም ነገ ግድ አፅድቁልን ብለው ወደ አባላት ሲዎርዱ ማን ፈቀደልህና፣ አይደረግም የሚል መከራከሪያ ቢገጥማቸው መልሳቸው ምን እንደሚሆን አላውቅም። ከፈረሱ ጋሪው ቀድሟል።

ይሁን ተብሎ የአባሎቻቸውን ፍቃድ ቢያገኙ እንኳን፣ ከውህደት በህዋላ ለ28 አመታት ኢህአዴግ ተብየው በክልልም በፌደራልም ያፈራቸው ሀብትና ንብረት ክፍፍል እንደት እንደሚሆን ግልፅ ያልሆነ በመሆኑ፣ ብልፅግና ፓርቲ ሳይወለድ እንዳይጨነግፍ። የብልፅግና ፓርቲ ብሄራዊ ጉባኤ የህዝብ ቁጥርና የአባላት ብዛትን መሰረት ያደረግ አወካከል እንደሚኖረው በህገ ደምባቸው ረቂቅ ምእራፍ ሶስት አንቀፅ 15 ይገልጻል።ይህ ማለት አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ሊያገኝ የሚችለው ወይም የሚገባው፣ የድርጅት ሀላፊነት እርከን የሚወሰነው፣ለግለሰቡ ነገድ ተሰፍሮ የተሰጠው ኮታ ብቻ ይሆናል ማለት ነው።እንግድህ ግለሰቡ የተፈጠረበት ነገድ ኮታ ሞልቶ፣ ይህ ኢትዮጵያዊ ዜጋ፣የፈለገውን ያህል የትምህርት አቅምና ብቃት ቢኖረውም፣ አንቱ የተባለ ሊቀ ሊቃውንት ቢሆንም፣ የሱ ነገድ ወይ እስቲባረር ወይም እስከሚሞት መጠበቅ ይኖርበታል እንጅ በብልፅግና ፓርቲ ውስጥ ቦታ የለውም።ብልፅግና ፓርቲ የኢህአዴግ መጠቅለያ ኮባ ቅጠል እንዳይሆን ብዬ እንድጠረጥር ያደረገኝ፣ እባብ እርግብ ይሆናል ብዬ ስለማላምን ብቻ ነው። ክብር ለኢትዮጵያ!!!

አብዱ አሊ
2019-11-23